

የኮሚቴ ቱሪስቶች እና ታርጋቸው

ከመላኩ ይስማው

አንዳንድ ቃላት አሉ የሚያሳዝኑኝ። ባንዳንድ ሰዎች ትርጉማቸው ተጣሞ ዘወትር ግልጋሎት ላይ የሚውሉ። “ሀገር ወዳድ”፣ “ገለልተኛ” ወዘተ የሚሉት ዓይነት። በ የአካባቢያችሁ ቃላቱን አዘውትረው የሚጠቀሙትን ሰዎች ልብ ብላችሁ ላፍታ አጢኑ። መድረክ ይወዳሉ። ወደ አካባቢው ብቅ ያለ ማንኛውም ተቃዋሚ ድርጅት ወይም እንቅስቃሴ መሪ ሁሉ ግንባር ቀደም አስተናጋጅ ናቸው። በሚቋቋመው የድጋፍ ኮሚቴ ሁሉ መግባት ያዘወትራሉ። የጋዜጠኞች፣ የመምህራን፣ የሰብዓዊ መብት፣ የድንበር ጉዳይ፣ ወዘተ የድጋፍ ኮሚቴ --- የማይገቡበት የለም።

በወያኔ የይስሙላ ፓርላማ ተመጥኖ የሚሰጥ ወንበርን አንቀበልም፣ የህዝብ ድምጽ ይከበር!! --- መፈክር። ያጨበጭባሉ፣ ያስጨበጭባሉ። ወያኔን እስከወዳኛው በትጥቅ/በሁለገብ ትግል አስወግዶ፣ የህዝብ የስልጣን ባለቤትነት ማርጋገጥ!! --- አሁንም መፈክር። ያጨበጭባሉ፣ ያስጨበጭባሉ። በግልብጡም ከወያኔ ጋር ተለሳልሱ፣ የሚቀማውን የህዝብ ድምጽ ቀምቶ እየመጠነ የሚሰጠውን የይስሙላ ፓርላማ ወንበር በመቀበል በጊዜ ብዛት እንደምናሸንፈው ተስፋ እናደርጋለን!! - -- ርሱት አይሉት መፈክር። ያጨበጭባሉ፣ ያስጨበጭባሉ። የመፈክር ማዕድ ቤት ወጥ ቀማሾች። መፈክሩን የሚያዘጋጅላቸው ሰው ትላንት ምን ይል ነበር? ነገስ ምን ሊል ሰንቆልናል? እስከ መቼስ በነፍት ይመራናል? ብለው መጠየቅ ጋር የሚተዋወቁ አይመስልም። ለነገሩ እነሱም የሚሰጡት ድጋፍ ሌላ አጀንዳ አስያገር ባካባቢያቸው ጎራ እስከሚል ነው።

ባካባቢያቸው የሚመሰረተው ኮሚቴ ሁሉ እፍታ ቀማሾች ናቸው። የመጣ “ተቃዋሚ” ነኝ ባይ ሁሉ መፈክር አስተጋቢ ማሚቶዎች ናቸው። አንዱን ይጀምሩትና ከተወጠነው ያጭርም ይሁን የረጅም ጊዜ እቅድ አንዱም ሳይሳካ፣ ሌላ አካባቢያቸውን ኢትዮጵያዊ ማህበረሰብ የሚመለከት እንቅስቃሴ ከተጀመረ ጥልቅ ነው። የኮሚቴ ቱሪስቶች።

ታዲያ ይህ የኮሚቴ ቱሪስትነታቸውን ትክክለኝነት ለማስረገጥ/ለማሳመን ከሚጠቀሙባቸው ሐረጎች አንዱ “ሀገር ወዳድ” ነኝ የሚል ነው። ሀገርና ሕዝብን ይታደጋል ብለው የሚያምኑበት የፖለቲካ ድርጅት ወይም ሕዝባዊ ማህበር በመግባት ርንቶ እና ቆርጦ መታገል “ሀገርን መጥላት” የሆነ ይመስል። የኢትዮጵያን አንድነት እና የህዝቧን የዴሞክራሲ መብት ጥያቄ ማስከበር ዓላማቸው ካደረጉት የፖለቲካ ድርጅቶች ወይም የሲቪክ እንቅስቃሴ በአንዱ ሲሳተፉ/እየተሳተፉ ግንባራቸውን ለጥይት፣ አካላቸውን ለስቃይ የሰጡ/የሚሰጡ ወገኖችስ ሀገር የጠሉ ናቸውን? ስለሀገርና ስለህዝብ ዋጋ መክፈላቸው የፍቅራቸው ማስረገጫ መሆን ያንሰዋልን?

እነኝህ ባለ “ሀገር ወዳድ” ታርጋዎች ሌላም የሚያዘወትሩት ሐረግ አለ። “እኔ ገለልተኛ ነኝ፣ ከወያኔ ሌላ የማየው ጠላት የለኝም” የሚል። ይህ መቼም የወያኔንና አጋሮቹን የጥቃት ተንኮልና እና አመጣጥ በወጉ አለመገንዘብ፣ አለዚያም አጉል ስሜታዊ የሆነ ጥሬነት ይመስለኛል። የህዝብ ወገን ነን የሚሉ ሁሉ ወያኔ በግልጽም በስውርም ሊያጠቃቸው እንደሚያደባ መገንዘባቸው የትግሉ ሀ ሁ ነው ባይ ነኝ። ባጠፊታውም በሚያመቻቸው መንገድ ሁሉ ወያኔን ማጥቃት፣ እራሳቸውንም መከላከል የግድ ይሆናል።

ወያኔ ሁሉጊዜም ወያኔ ነኝ ብሎ ያጠቃኛል ብሎ የሚያስብ ካለ የዋህ ነው። ቢያንስ ቢያንስ ከእነ ልዴቱ እና መሰሎቹ ያልተማረ። ካልሆነም ከወያኔ ወይም ከሕዝብ መቁረጥ ያቃተው ወላዎይ ወይም ወያኔ ተከል (አስመሳይ) ነው።

ነኝህ የኮሚቴ ቴሪስቶች እና ባለቃላት ታርጋዎች በየአካባቢያቸው የኢትዮጵያዊውን ማህበረሰብ የጋራ እንቅስቃሴ እንደ ውሃ ያዋልሉታል። በየጊዜው ወያኔ ወይም አቅጣጫ አስቀያሪ ተቀላቃሪዎቹ ወይም አትራፊ ነጋዴዎች የሚፈጥሯቸውን አጀንዳዎች ተከትለው ኮሚቴ በመፈልፈል፤ የወገንን እንቅስቃሴ ግብ ያልሰነቀ፤ ወያኔም ላይ ዲላማውን ያላነጣጠረ ያደርጉታል። ትግሉን በማጠናከር ፈንታ ያዳክሙታል። ባጭሩ ከወያኔ ጋር የሚካሄደውን ትግል ከውዥንብር እና ከማወላወል የርዳ፣ ግልነትና ቁርጠኝነትን የተላበሰ መሆን ቢገባውም መስመሩን እያሳቱ ባለበት ያሳረግጡታል ወይም ወደሁዋላ ይመልሱታል። በሚሞሉበት የህዝብ ትግል ላይ እያደረሱ ያለውን ጥፋት መቼ ይሆን ቆም ብለው የሚያገናዝቡት? ጤነኛ ልቦና ካላቸው። ካልሆነም መቼ ይሆን ሰው የሚመክራቸው? እገሌን አምነዋለሁ ወይም አምናታለሁ የሚል ሳይሆን ትላንትን፣ ዛሬ እና ነገን አስተውሎና አገናዝቦ ድክመታቸውን የሚነግራቸው ወዳጅ በዙሪያቸው ካለ።